


**ማስታወሻ**

ለ : ኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ/ ቋሚ መልዕክተኛ / ቀንበላ ጽ/ቤቶች

: ሁሉም ዳይሬክቶሬት ጀኔራሎች፣ ጽ/ቤቶች፣ ማዕከል

ከ : ክቡር ሚኒስትር ዲኤታ ጽ/ቤት  
(አሀጉራዊ ዘርፍ)



**ጉዳይ:- ኤርትራ በተ.መ.ድ የፀጥታው ምክር ቤት የተባሉባትን የማዕቀብ ውሳኔዎች ለማስላት የምታደርገውን ጥረት ለማክሸፍና ማዕቀቦቹ በተገቢው ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆኑ ለማድረግ እንቅስቃሴ ከበላይ አመራር የተሰጠውን መመሪያ ይመለከታል።**

በአሁኑ ወቅት የኤርትራ መንግሥት በተ.መ.ድ ፀጥታው ምክር ቤት የተላለፉባትን የማዕቀብ ውሳኔዎች እንዲነሱ ለማድረግ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ ትገኛለች። ኤርትራ የማዕቀቦቹ ውሳኔዎች ከተባሉባት ጊዜ እንስቶ በክልላችን ባሉ ሀገራት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፀረ-ሰላም ችግሮችንና ሕገ-ወጥ ድርጅቶችን በተለያዩ መንገዶች በመደገፍ ማዕቀቦቹን እየባሰች የምትገኝ ከመሆኑም በላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በዚህ ድርጊቷ ሳትገታ ማዕቀቦቹ እንዲነሱ ወደ ተለያዩ ሀገሮች በመሄድ የማግባባት ተግባራትን አያከናወኑ እንደምትገኝ መረጃዎች ይመለከታሉ። ይህ እንቅስቃሴም በቀጣይ እየተጠናከረ እንደሚሄድ ይታመናል።

በዋናው መ/ቤት ያሉ የሥራ ክፍሎችና በውጭ የሚገኙ ሚሲዮናቶችን በዕቅድ የታገዘ ዲፕሎማሲያዊ ሥራዎችን በመስራት የኤርትራን ዓላማ ማክሸፍ እንደሚኖርብንና ለዚህም እንዲረዳን የተለያዩ የዝግጅት ሥራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። ሁሉም ዳይሬክቶሬት ጀኔራሎችና የሚሲዮን መሪዎች የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ዓላማችንን ለማሳካት የተዘጋጀውን የዕቅድ መርሃ-ግብር መሰረት በማድረግ፣ ፍጆኔራሎች በሀገር ውስጥ የሚመለከታቸውን የውጭ ሀገር ኤምባሲዎችንና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንዲሁም በውጭ የሚገኙ ሚሲዮናቶችን ደግሞ በሚገኙበት ሀገር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤትና ሌሎች አግባብነት ያላቸውን አካላት በመለየት የማዕቀብ ውሳኔዎቹ መነሳት እንደሌለባቸውና በአግባቡ ተፈፀሟል እንዲሆኑ የማግባባት ስራ እንዲሰሩ ይጠበቃል።

ከላይ ለተገለጸው የዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ እንዲረዳ ቀጥሎ የተመለከቱት ዶክመንቶች፡-

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Concept Note | 4. Talking Points                      |
| 2. Aide Memorie | 5. የUN Monitoring Group July 2013 ሪፖርት |
| 3. Action Plan  | Excerpt፣ ከግዕዝገብ፣ ጋር የተያያዙ              |

የተመደቁ የኢጋድና የአፍሪካ ህብረት ውሳኔዎች

በኢ-ሚዲያ የተላኩት ሲሆን፤ ዲፎኔራሎችና ሚሲዮኖች ከዚህ ጋር አባሪ በተደረገው ዕቅድ መነሻ የሚሰጡትን ዝርዝር ዕቅድና መርሃ-ግብር በማውጣት፤ በዕቅዱ መሠረት የተከናወኑ ተግባራትን ሪፖርት በየቦታው ማግኘት (በወር አጋማሽ እና በወር መጨረሻ) ለክቡር የፖለቲካ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ጽ/ቤት እና ለሚመለከታቸው ዲፎኔራሎች፣ ሚሲዮኖች ደግሞ ለሚመለከታቸው ዲፎኔራሎች፣ በግልጽ ለክቡር ሚኒስትር ዴኤታ ጽ/ቤት እና ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዲፎኔራል እንዲላኩ በክቡር ሚ/ር ዴኤታው መመሪያ የተሰጠ መሆኑን እናሳውቃለን።

አባሪ፡- የተጠቀሱት

ጎልባጭ፡-

- ለክቡር ሚኒስትር ጽ/ቤት
- ለክቡራን ሚ/ር ዴኤታዎች

**የፀሐፊው ምክር ቤት በአርትራ ላይ ያለላፋቸውን የማዕቀብ ወሜዎች አተገባበርና ቀጣይነት አስመልክቶ የምክር ቤቱ አባላትን ለማጋገር እንዲረዱ የተዘጋጀ ማሻሻ ጸብፍ /concept note/**

**መጠቢያ**

የተ.መ.ድ. ፀሐፊው ምክር ቤት በአርትራ ላይ ያሳለፋቸው የማዕቀብ ወሜዎች በአገባቡ ተረጎሟ እንዲሁና ወደፊትም ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ለማሰቻል፣ የምክር ቤቱን ቋሚ ተለዋጭ አባላት በአዳኝ አቀራረብ /new approach/ በጥቅራብ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። የፀሐፊው ምክር ቤት የሚከተሉትን ወሳኔዎች በአገባቡ ተገባራዊ ለማድረግ አባል አገራት ወሳኝ ማድረግ እንዳለቸው ይታወቃል። እነዚህ የፀሐፊው ምክር ቤት አባላት ደግሞ ወሜዎችን ከመጀመሪያ ባሻገር ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ለማድረግ የሚያተኩ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

ነዚህ ቀደም አርትራ ላይ የተሰጡ ማዕቀቦች እውነተኛ ለገሱ የቻሉት በዋናነት በአርትራ በኩል ይወጣድ በሆነበት ይፋዊ ጠበቃነት ምክንያት በተረጎሙ የአጋድ ወሰጠ እንደነበር እንደነበር አይዘነጋም። በሪፖርት 1987 ዝገታና ማዕዘን ሂደት የጋንዳ፣ ጅቡቲና ሱዳን የተጠቀሱ ሆኑ። በሪፖርት 2023 ሂደት ከአገራችን በተጨማሪ ጅቡቲና ኪንያ፣ የአገራቸው ተሳትፎ ጉልበት ነበር።

ከአጋድ እንደነበር ባሻገር በዳክሎም 2011 ዓ.ም. ተጨማሪ ማዕቀብ ለመሰጠት የሚተረጎግ ቡድን በሂገዘው ያተረጎሙ ገልጻ፣ በብዙሃን ተቀባይነት ያገኘ፣ በተጨማሪ ወረጃ ላይ የተመረቱ ረገሮች የተጠቀሱ ሆኑ ቁልፍ እንደነበር አይዘነጋም። ወሳኔ ቁጥር 2023 (2011) ከተለለፈ በኋላም የሚተረጎግ ቡድን የቁጥጥር ስራውን የተሰጠ ሰዎች፣ በጃላይ 2012 እና ጃላይ 2013 ዝርዝር ረገሮች ማቅረብ ይታወቃል።

ጃላይ 2013 ዓ.ም. የመጣው ረገድ የአርትራ ማሻሻያ ለአልቫባብ የሚሰጠው ገልጽ ደጋፊ ቢታይም በተዘጋጀው ማሻሻያ ጠቀሰ። በአገባቡ ላይ አፍሪካ ሃይለማርያም የሚሰጠው ሁሉን አቀፍ ደጋፊ እንዳለ ወጣን የሚያሳይ እንደነበር አይዘነጋም። በተጨማሪም ረገድ የአርትራ ማሻሻያ የሚከተሉትን ዝርዝር የሚያካትት ሆኖ በደ ማሰብ ይታወቃል። ይህም የአርትራ ማሻሻያ የታከቱበት ለውጥ እንደሆነ strategic shift አለመደረጉን እንደሚያሳይ በረገድ ተቆርቷል። ይህን ረገድ ማዘናዊ አይደለም የሚል ውቅር ከራሽያ ፊደራሽን እንደተረጎመበት (በጋንታ ባም)፣ ለሌሎች በረገድ ስሞች ያለአገባብ ተጠቅሷል ያሉ አገሮች - ጣንዳን፣ ዳርዳይ፣ ኪንያና ሱዳን ትራታ ማሻሻያ ይታወቃል።

በወጣንም በአርትራ በኩል ምንም እንኳን የጋንታና የባህርይ ለውጥ ባልመጣም ሁኔታ፣ ማዕቀብ ለማሻሻል የሚረገጉ እንቅስቃሴዎችን ለማሻሻል ማዕቀብን በአገባቡ ለመሰጠት የተቀናጀ እንቅስቃሴ ማድረግ ትኩረት የሚሰጠው ተቋንቋ ነው።

**1. በአርትራ በኩል እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ**

በአገሱ ውስጥ በአንዳንድ ወገኖች በኩል የአርትራ ማሻሻያ ደክሞ የሚሰጠው ሁኔታም እያሳየ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አርትራ ከአለም አቀፍ ማዕከረ-ብ ማሰቻ ሆኖ እየተገኘ ነው ስለዚህ ም/ቤቱም በሌላ ሌላ የሚሰጠው ሂሳብ እየሰነዘሩ ይገኛል። ለዚህ በተደግሞ የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ማ/ር ፕሮግራም ቦህን የተሰጠው ሰዎች ተጠቅሷል ነው። በተ.መ.ድ. የአፍሪካ ጉዳዮች የሚከታተሉ አካላት በአገራችን ጋንታው ወዳሪት

ሞከረው አርቅራቅ አቋጣጫ እያለባለሰች ስለሆነ ከዚህ ጋር የሚደረግ ምላሽ ያስፈልጋል የሚል አስተያየቶች መሰማቱ ጀምሯል። በCongress አካባቢና እንደ US Council of Foreign Relations (CFR) በመሰብሰብ ተቋሞቹ አካባቢ ይህንን የሚባል ሃሳብ በመገሰጠት ለይ እንደሆነ ምልክቶች አሉ።

እስከአሁን ለሚከተሉት ሁለት ደጋፊ ይዘቶች የነበሩት የአፍሪካ አገሮች (ቀደም ስለ የጋንዳ 1907፣ ይህን ደግሞ 2023 እንደሚያሳዩ፣ በቅርቡ ደግሞ አራጸጸምን በተመለከተ ያለውን ወቅታዊ ሚና በመሰብሰብ ሞረካ) እንደነበሩ አይደሉም። ለሌሎች ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ አርቅራቅን በተመለከተ አጋድ ወቅጥ የነበረው አንድነት - አርቅራቅ በማሳየው deceptive charm offensive ሞከረው (በኬንያ በሱዳን የተደረገው ጉዳይ፣ በካሪቢያን ቆይታቸው ከሃገራቸው ስልጣን ከሮ እና ከታንዛኒያና DRC ሃገራቸውን ጋር መጋገራቸው) እንደሚያሳዩ ስጋት ማቆም ነው።

በአርቅራቅ በኩል፣ አሁን ካልተገኘ isolation ለመጣቱ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ በግልጽ የሚታይ ነው። ሃገራቸውን እሳያሰ በቅርቡ በኬንያና በሱዳን ያደረገው ጉዳይ፣ የተለያዩ የተ.መ.ደ. አካላት (UNEP, OCHA) ያለፈውን አስፈላጊ እንደሆነው በሚረዳው አርቅራቅ ተለመደው የሚል ማወቅ ለሚተላለፍ የሚደረገው እንቅስቃሴ፣ አቶ የሚባል ጉዳይ ጋብ በጋራ ያደረገው ጉዳይ ተጠቅሞ ነው። የአርቅራቅ ባለስልጣናት ከሚተረጎሙት በደንብ ከሚከተሉት የሚከተሉት ለተማሪ (ከኮርያ አምባሳደር) ጋር ደስምኮር 6/7 በጋራ ያደረገው ማዕከል የዚህ አካል ይመስላል። ይህ እንቅስቃሴ ከአለም አቀፍ ትብብር ጋር ባለቸው ግንኙነት ለይ ያለው በዚህም ሞከረው ጉዳይ የሚከተሉት ጉዳይ እንደሆነ የሚያሳዩ አይደለም። በተ.መ.ደ. በኩልም ከዚህ ቀደም ባልተለወደ ማለት በአርቅራቅ በኩል የሚከተሉት ፍላጎት (በጋራ ጉዳዮች ጭምር) እንደሚታዩ ይገልጻሉ።

በጠቅላይም ማቀጠን አስፈላጊ ያለው አሉታዊ አመለካከት፣ በተለይም በመጨረሻ ለይ ባሉ አገሮች አካባቢ ለአርቅራቅ ምቹ ሁኔታ ሳይፈጸሙ እንዳልተረጎሙ ማሳወቅ ይቻላል። በቅርቡ በጀኔቫ በረደረገው የአርቅራቅ UPR አገራት ያገኘቸው ደጋፊ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም። በወቅቱ እንደ የጋንዳ ያሉ አርቅራቅን በመደገፍ የተናገሩት ትኩረት ለሰጠው የሚሆን

## 2. አጋድን በተመለከተ

በሌላ እንደተጠቀሰው ለአርቅራቅ ማቀጠን ማሻሻል (ከአፍሪካ ሕዝቦች እስከ ሀገራት ምክርቤት በነበረው ሂደት) በአጋድ ወቅጥ የነበረው አንድነት ወገኝ ሆኖ ቆይቷል። ይህ ተሸርሽሮ ጉዳይ የአይኖርያና አርቅራቅ ተደርጎ ከተወሰደ አገሮች የአርቅራቅ narrative ወደሆነው " የጥገራ ሁሉ ምንጭ የደንበር ችግሩ ነው" ወይም እንደሌላ ለደደርጎ የሚቻልበት አደጋ ስራ ነው። ስለዚህ የአጋድን አንድነት ማሻሻል ለዚህም በተለይ ከጀርመን ከኬንያ ጋር በቅርብ ማራቅ አሚሮቹ የለውም።

በአጋድ ወቅጥ ያለውን አንድነት ማሻሻል ለዚህም በካል የሀገራትና የደህንነት አካላት በአርቅራቅ በኩል እየተደረገ ያለው አፍራሽ እንቅስቃሴ በሚመለከት ትክክለኛ ግንባቢ እንደሚረዱት በጉዳይ ለይ የተሻለ መግባባት እንዳልተሰጠ ከሚመለከታቸው የአገራችን መኪኖች ጋር መጠቀሻ ማወቅ ይቻላል።

## 3. የሞከረውን ቡድን በተመለከተ



ከላይ እንደተቀመጠው በሞላተሪንግ ቡድን ስብርብ የበረከቱ ረገሮች በአርትራ ላይ የተሰጡ ማከባተን እንደሚከተሉና ተጠቅሞ እንዲቆይ ቁልፍ ማድረግ ነበረባቸው፡ ይህንና የሞላተሪንግ ቡድን የጃላይ 2013 ረገሮችን ስብርብ ከተለያዩ ወገኖች (በተለይ ከአርትራ በኩል) ለህዝብ ተቃዋሚ የማክላላት ዘመቻ ደርሶበታል፡፡ ቡድኑ በተደጋጋሚ በሜዳዎቹ ረገሮች የሶሻል ሜዲያ ማግኘት በጣም ጠቃሚና የኬንያ ማህበራዊ አባላት በከፊት የከፈለ ጉዳይ ስራው እንደተሰማራ መለክቶ ይታወቃል፡፡ የሶሻል ሜዲያ ማግኘት የቡድኑ ሠራ እንዲሁ የሚከፈልን ደብዳቤ ለሞና ፀሐፊው ልካል፡፡ ተጠቅሞ ተቃዋሚ ደብዳቤና የpersona-non-grata ማሰራረያ በኬንያም በኩል ተሰግዞ እንደሚከተለው አይደለም፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም አንድ በኬንያ እንግሊዝኛ (በትዕልድ ፍይጀርያዊ የሆኑ የቡድን አባል ወደፍይጀርያ የተከለከሉ ሰዎች፡ የኬንያ ሜዲያ በተ.ሜ.ድ. የቀረበለትን ተደጋጋሚ የሽብር ጥያቄ ሳይቀበል ተርቷል፡፡

ይህ ሁኔታ በአርትራ በኩል ቡድኑ neutral አይደለም በሚለው ከሚሰማው ግሪት ጋር ተደምሮ የቡድኑን ተንሣኝነት እንዲያሳይ ስጋት አለ፡፡ ማከባተን በም/ቤቱ ወሳኝ የሚሆነው ደጋፊ (በተለይ ቋሚ ባለሙያ አባላት በኩል) በዚህ ቡድን ረገሮች ላይ የተመረቀ በጣም፤ የቡድኑ ተንሣኝነት ማሳያት ማከባተን ያለውን ደጋፊ እንዲያሳይ ያስጋል፡፡

እንደሚታወቀው የሞላተሪንግ ቡድኑ integrity እና የሚያተርጎሙ ረገሮችን ተንሣኝነት ለማከባተን የጀርባ አሞኝነት ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት በቡድኑ ላይ ከተለያዩ ወገኖች (ሶሻልና ኬንያን ጠቃሚ) የሚከተለውን ወቅት፡ አርትራ ቡድኑ የአሜሪካና የአይሮፖስ ማሪያ ነው በሚለው ከምክንያቱም ዘመቻ ጋር ተደምሮ ተንሣኝነቱን እንዲያሳይ ስጋት አለ፡፡ የሞላተሪንግ ቡድኑ credibility እንዲያሳይ ከቡድኑ ጋር ተቀርቦ ማሰራተን፡ ቡድኑ ከሶሻል እና ከኬንያ ሜዲያዎች ጋር ያለውን አለመጣጣት እንዲቆይ የሚጠበቅ ስራ ማሰራተን፡ ተገቢ ይሆናል፡፡ በአገሪቱ ወሳኝ የምንጠይቀው ማሰራተኛ የጋራ አሰራር ለሞላተሪንግ ቡድኑ የሚሰጠውን ደጋፊም ለያላገናኝ ይቻላል፡፡

### 3. የም/ቤቱን አባላት በተመለከተ

#### ፲. አሞኝነት ቋሚ አባላትን በተመለከተ

##### አሞኝነት

አሞኝነት በአርትራ ላይ የተሰጡት የማከባተን ማህበራዊ (1907/2009) እና 2023/2011) በተከታታይ እንዲቆይ ለህዝብ እንቅስቃሴ አደርጋለን፡፡ በዚህ ረገድ በወቅቱ የነበሩት በተ.ሜ.ድ የአሞኝነት ቋሚ ማህበራዊ Ambassador Sisan Rice ማህበራዊ እንዲቆይ እንዲያደም የአርትራን ባህሪ ለህዝብ በማሰብና የሽብር ማግኘት በአካባቢያችን የሚደርጋቸውን እኩይ ተገባሪነት በመጠቀም ረገድ ያደረጉት አስተዋጽኦ በሆነ ክፍተት ነው ማለት ይቻላል፡፡

አሞኝነት አርትራን በተመለከተ በተ.ሜ.ድ ዋና ፀሐፊና የሞላተሪንግ ቡድኑ ረገሮች በሚከተሉት ወቅት አገሪቱ በሶሻልና በአካባቢያችን የምንጠይቀውን አፍሪካ ተገባሪነት በማግኘቱ አገሪቱ ከዚህ ደርጊቷ እንዲቆይ በተደጋጋሚ

እሰብዛለሁ፡፡ በዚህ በተጨማሪ አርቅራቅ ከሚከተሉት ሁለት ደረጃ ከሚከተሉት ባለፈው ዓመት /genuine/ እና ተጨማሪ ለውጥ እንዳለመሆኑ በአሜሪካ መንግስት በኩል እንደሚታወቅ አዳኝ አበባ ከማንኛውም አገራት አምባሳ ዲፕሎማቲክ ተዘዋዋሪ ለሚገኙት ክፍሎች፡፡

በአሁኑ ወቅት በተ.መ.ደ. የአሜሪካ ቋሚ መልክተኛ የሆኑት Ambassador Samantha Power በአርቅራቅ ላይ እንደ Ambassador Susan Rice ጠንካራ አቋም ለይተው ይኖራል ብሎ መግለጻቸው በቻልን እንደ አሜሪካ መንግስት ተወካይ አገራትን በተወለከተ የተለየ ወይንም የተለሰሰ አቋም ያራምዳል ለሆኑት አይቻልም፡፡ በዚህ ረገድ በአሁኑ ወቅት የሚሰጠው Ambassador Susan Rice የፕሮጀክቱን ባሪክ ስራ የተጨማሪ ደህንነት አሰጠራ ስለሆነ፡፡ አሜሪካ እንደ አገር በአርቅራቅ ላይ የሚከተለው ምላሽ በተጣጠሩ ጊዜያት ይለወጣል ብሎ ማስቀመጥ ይገባል፡፡

ሆኖም ግን አርቅራቅ ከተርብ ጊዜ ወዲህ የጀመረው የዓለም አቀፍ ማዕከላዊ engage የሚለውን ስራ ተጠናክሮ ከተጠናከረ የአንዳንድ አገሮች (ቻይና እና ሪሲያ) ቀልብ ከሰበቁ፣ የሰላም ምክር ቤት ቋሚ አባላትን የሚጠቀሙ አደል ልታገኝ ትክክለኛ፡፡ በወቅቱም አሜሪካ በደቡብ አቋም እንደተጠናከረና ማህጸንን ተፈጻሚ እንደታደረገ ለማሳደስ አርቅራቅ ተጨማሪ የባህሪ ለውጥ እንዳለመሆኑ አስረግጦ ማስረጃና ከMine Sector የሚገኘው ገቢን ለመቆጣጠር እንዲቻል መዘጋጀት ያለበት Due Diligence Guidelines ተጨማሪ ተግባራዊ እንዲሆን ማስማማ ያስፈልጋል፡፡

**እንግልዝ**

የሰላም ምክር ቤት በአርቅራቅ ላይ ያሳለፉትን ዕለት የማዕቀብ ማህጸን እንግልዝ መደብና አገራትን በተወለከተ በአጠቃላይ የሚረዱት አቋም ከአሜሪካ ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ የታየ ጉዳይ ነው፡፡ እንግልዝ የሰላም ምክር ቤት በአርቅራቅ ላይ የሰላም የሰር መሪያ ማዕቀብ (1907/2009) ተከትሎ The Export Control Order 2011 (SI 2011/1296) የሚለው ስም ያወጣል ስለሆነ፡፡ በሌሎችም የአወጣጥ ስራዎች በዚህ የምክር ቤት ማህጸን በአርቅራቅ ላይ የሰላም የሰር መሪያ ማዕቀብ በእንግልዝ በኩል በአገባቡ ተፈጻሚ ለማድረግ እንዲቻል ነው፡፡

በወቅቱም እንግልዝ የሰላም ምክር ቤት በአርቅራቅ ላይ ለሰላም ማዕቀብ እና ለሚተረጎም ቡድን የሚከተለው ደጋፊ በአጭር ጊዜ ያላየራል ብሎ ለመግለጻቸው እንደሚቻል በሚጠራው ከእንግልዝ ቋሚ መልክተኛ ጋር የተደረገው ወይንም ይጠቀሳል፡፡ በተጨማሪም ማዕቀባዊ ተጨማሪው እንዲታወቅና በአገባቡ እንዲፈጸም እንዲሆን ብዙ ጊዜ የሰላም የDue Diligences Guidelines ዝግጅት ተጨማሪ ስራ ላይ እንዲወለድ አርቅራቅ ዓመት የባህሪ ለውጥ እንዳለመሆኑ በማስረጃ ከእንግልዝ ጋር ተቀርቦ መሰረት መቀጠል አግባብ ይሆናል፡፡

**ፈረንሳይ**

ፈረንሳይ የሰላም ምክር ቤት በአርቅራቅ ላይ ያሳለፉትን ዕለት የማዕቀብ ማህጸን ስም ያወጣው ማህጸን ደጋፊ መሰረት ይታወቃል፡፡ ለዚህ የፈረንሳይ አቋም ዋናው ምክንያት አርቅራቅ በተጨማሪ የሚደርገው ፀረ-ሰላም እንቅስቃሴና ለአሸባሪ ስራዎች የሚከተለው ደጋፊ በዚህም አገራት በ2008 የጀርመን ደንበር በመሆኑ ወረራ ማህጸን እስካሁን ድረስ ምርጫውን ወታደሮችን አለመላካት በሆለት አገሮች መካከል ያለው ግንኙነት በዓሜሪካ ላይ እንዳይሆን አደርገዋል፡፡

በሰላም ምክር ቤት ቋሚ አባላት መካከል ባለው አሰላለፍ መሠረት በተለያዩ የአለም አቀፍ ሰላምን በላይ ጉዳዮች (አርቅራቅ ጠገር) አሜሪካ፣ እንግልዝና ፈረንሳይ በአጠቃላይ ተመሳሳይ አቋም እንደሚገልጹ ይታወቃል፡፡ እስካሁን ባለው ወረቀትም ፈረንሳይ በአርቅራቅ ላይ ለተጣጠሩ ማዕቀብ እና ለሚተረጎም ቡድን ደጋፊ እየሰጠ ስለሆነ ይኸው

እንደሚታወቀው በቅርቡ ከራረንሳይ የተ.መ.ደ. ቋሚ መልእክተኛ ጋር የተደረገው ወይም ያረጋገጠው ፡ በቀጣይ የDue Diligence Guidelines ዝግጅቱ ተጠናቆ ተገባር ላይ እንዳይወል የራረንሳይን ደጋፊ ለማግኘት መቀጠል ተገቢ ይሆናል ፡

**ራሽያ ፊደራሽን**

ራሽያ የፀጥታው ምክር ቤት በአርቲራ ላይ 1907/2009 ወጣነን ሲያስተላለፉ የደንረቹ በዘንግም ሁለተኛው ወጣነ 2023/2011 ላይ ግን ደምፅ ተከትሎ አደርጋለን ፡ ይህ ብቻ ሳይሆን ራሽያ ከደቡብ አፍሪካ እና ከቻይና ጋር በመቆን መጥፎ ለሽካራ እንዳይሆን ይዘቱን water down አደርጋለን ፡ ለዚህም የአቋም ለመቆ እንደሚከናወኑት የሚታወቀው ከአቲዮጵያ ጋር ያለው የግንኙነት ዕድታ ሳይሆን፣ የምክር ቤቱ አባላት ለሌሎች አገሮችን (አይቆረሰብና ለዚያ) አስመልክቶ የአቋም ልዩነት መደባቸው ነው ፡

አገራችን ከራሽያ (አስተዳደራዊ ክፍሎች ስርዓት) ጋር ካላት ዘመናዊ ካህንነት ግንኙነት አንገር፣ ምክር ቤቱ በአርቲራ ላይ የሰጠው ማጠቃለያ እንዲሁ ደጋፊ እንደሚሆን ይገመታል ፡ ሆኖም ግን አሁን በምክር ቤቱ አባላት መካከል ባለው ፍላጎትና የሰላይነት ለመያዝ በሚደረገው እንቅስቃሴ በጋራ (አሜሪካ፣ እንግሊዝና ራረንሳይ) በኩል በአርቲራ ላይ ለሽካራ አቋም ከተያዘና አገራቱ ማጠቃለያ እንዲሁ ለሚደረግ አሁን በጀመረው አካሄድ ተጠናክሮ የራሽያን አወንታዊ ምክሻ ካገኘች፣ አገራችን በአርቲራ ላይ የተሰጠው ማጠቃለያ በአግባብ እንዳይተገበሩና ተጠናክሮ እንዳይሆን ለሚደረግ ያስጠቅሙ ደንብ ስራ ፊት ለገባላቸው ይኖራል ፡

ሆኖም ግን በቅርቡ የኒውዮርክ ሚዲያዎችን አባቶ የሚከተሉ የራሽያን አምባሳደር አገኝቶ ባናገራቸው ወቅት አምባሳደሩ አገራቸው አቲዮጵያን ለመደገፍ ዝግጁ እንደሆነች አቲዮጵያን ከአርቲራ ጋር እንደሚወዳደሩና በራሽያ በኩል አቲዮጵያን objective ከሆነውም በሌላ በኋላ ለሚከተሉ ዝግጅት እንዳለ ገለፀዋል ፡ በመቆም በዚህ ላይ ልዩ ልዩ ስራ ለማድረግ አርቲራ እውነተኛ የባህሪ ለመቆ እንዳለ መቆም በሚሆን በሚገኝበት ምክር ቤቱ በአርቲራ ላይ የሰጠው የማጠቃለያ መግቢያ በአግባቡ መቆም ሳይሆን ተጠናክሮ መቆም እንዳለባቸው እንደሚሆን ሂደቱ የተገኘው የDue Diligence Guidelines ተጠናቆ በሰራ ላይ እንዳይወል ራሽያ ደጋፊ እንደሚደርግ በሚሆን ማሰብ ተገቢ ነው ፡

**ቻይና**

ቻይና በመጠን ደረጃ ምንም ዓይነት ማጠቃለያ በአገሮች ላይ መቆም የለበትም የሚል አቋም እንደሚታወቅ ይታወቃል ፡ ይህ አይነቱ የቻይና ከተ.መ.ደ. ቻይና ጋር የሚጠናከሩ ከአንድ የፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል የሚሆኑት አቋም ለአርቲራ ስራዎቹ ፡ ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆነው ቻይና በአርቲራ ላይ የተላለፉት ሁለት የማጠቃለያ መግቢያዎች (1907/2009 እና 2023/2011) ሲተላለፉ ደምፅ ተከትሎ ማረጋገጫ ከራሽያ ጋር በመቆም ሁለተኛው መግቢያ water down እንዳይሆን ለሽካራ አቋም መደባቸው ነው ፡

ይህ የቻይና አቋም የሚከተለው ከprinciple አንገር ብቻ መቆም የለበትም ፡ እንደሚታወቀው ቻይና ከአርቲራ ጋር የአካላዊ ልሳኝ ግንኙነቶች ያላት ሲሆን፣ በዚህ ምክንያት ቻይና አርቲራን ማስተላለፍ አትፈልገም ፡ በሌላ በኩል በፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባላት መካከል ያለው ከፍፍልና የሰላይ ለመቆም የሚደረገው ጥረት እንደ አርቲራ ያል ስራ - መቆ አገሮችን ስራዎቹ ፡ ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆነው ከሌላ ከተጠቃለው በተጨማሪ አገራቱ የአርቲራን የግንኙነትና ወታደራዊ ማረጋገጫ ገጠመረ ለማድረግ በአገራቱ አንቅስቃሴ የሚደርጉ ከባንደሮችን አስመልክቶ የፋይናንስ ቁጥጥርና

ከቅጥል ያደረገ የግልጽ ልሳን ይዘት በተደጋጋሚ መቀጠል ነው። ምንም እንኳን ቻይና ይህ አካሄድ የማይቀየር ሕዝቦችን ነው የግል ምክንያት ተክሎ የሚገኝም ጉዳዩን ከዚህ ባለፈ ማዕቀብ ተገቢና ጠቃሚ ነው።

በጣምም አርትራ ማዕቀቦች እንዲሁ ለ የጀመሩት ማረጋገጫ በቻይና በኩል ተቀባይነት እንዳያገኙ፣ አገራችን የአርትራን አለመላወቅ እንዲገባም የማዕቀብ ጉዳይ የአስተዳደርና አርትራ ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ ማረጋገጫና የአርትራ የማይረጋገጥ ምክንያት ጉዳይ ጋር ራዳሞ እንደሚገናኝ አስረግጦ ማሸገን ያስፈልጋል።

**II. በ2014 የፀሐይ ምክር ቤት አባል የሆኑ አገራትን በተመለከተ**

**ናይጄር**

ናይጄር የአርትራ ማረጋገጫ የአፍሪካ ቀንድ አገሮችን ለማይረጋገጥ በሚተባበሩ ምክር ቤቶች ያሉትን ጊዜ ያሳለፈው የአገራችን ማዕቀብ ማረጋገጫ (2023/2011) ከጋብሮ ጋር co-sponsor በሚረጋገጥ በምክር ቤቱ አባልነቱ ከፍተኛ ማዕቀብ ተጠቃላይነት፣ እንደሚታወቀው የፀሐይ ምክር ቤት በአርትራ ላይ ማዕቀቦችን ሲጻፍ ከአፍሪካ አገሮች ለዚያ የሚጀምሩት ማረጋገጫ የተቃወሙ ሰዎች፣ ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ሁለተኛ ማረጋገጫ ሲተላለፍ ምንም እንኳን በጣም ላይ ተከትሎም አስቸጋሪ ነበረች።

አገራችን ከናይጄር ጋር በአፍሪካ ሕዝቦችን በተለያዩ መደቦች ተቀረጻጸፈ በመሆኑ ላይ ትገኛለች። አገሪቱ ምንም እንኳን በሆናት በምዕራብ አፍሪካ ሪጀናል ማኒገም (ECOMOG) በኩል በተለይም በተጠቀሙ ሰዎች ፀሐይ ምክር ቤቱ ረገድ ገንባር ቀደም ማድ በመባባት ላይ ስትሆን፣ በዳርፍር የሰላም አስተዳደር እንዲገባ በሰላም አስተዳደር አስተዳደር ላይ ስትሆን ያለው የጋራ ልዩ አሰጣጥ ላይ ነው።

አገራችን በተጨማሪ በአርትራ ላይ የተጠቀሱ ማዕቀቦች ለአባል አገራት በአገባቡ ተፈጻሚ እንዲገቡና ተጠቃሚነት እንዲያገኙ ለምዕራባው ማረጋገጫ፣ ናይጄር በተከለሰ ሁኔታ ትኩረት እንዲሰጥና አቅጣጫን እንዲያስጠጥር የሚጠበቅ ሰዎች፣ ከአገሪቱ ጋር በተለይም በኒውሮርድ ማዕቀቦችን በኩል በደቡብ ተቀረጻጸፈ መሆኑ አስፈላጊ ነው።

**ቻይና**

ቻይና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚገኝ ማዕቀብ አፍሪካ ሪፐብሊክ ጉልህ ማዕቀብ ላይ ነች። እየተጨማሪ ባለችው ጉልህ ማዕቀብ የተገኘ መቀጠል ጀምሯል። አገሪቱ ለፀሐይ ምክር ቤት አባልነት ከተረጋገጠ በኋላ፣ የኒውሮርድ ማዕቀብ በሰው ልዩ የሚከናወኑ ከዚህ ቀደም በአዳኝ አባል ያገለገሉ አምባሳደሮችን የመጠቀም ተግባራትን ስለከናወኑ ከናይጄር ፍጥን ጋር በጣም በምክር ቤቱ የተከለሰ እንቅስቃሴ እንዲሰጥ ይጠበቃል።

ቻይና ለማዕቀብ አፍሪካ ሪፐብሊክ Seleka አማርኛ ወታደራዊ ደጋፊ እንደሚሆን በአለም አቀፍ ማዕቀቦች በብዙ የተከፈለ ሰዎች፣ አማርኛ በአፍሪካ 2013 በንጅሞ በተጠቀሱ ላይ ላይ የሚገኝ የሚጠቀሙ ማዕቀብ ማዕቀብ ከአርትራ የተገኘ ማዕቀብ እንዲያጠቃላይ ተገልጿል። የአርትራው ጥራት ማረጋገጫ አስተዳደር ማዕቀብ በጁንባራ 12/2011 በተከበረው የቻይና የንግድ ሰዎች ላይ ተከፍሎታል።

ሆኖም ገን ከዚህ በጣም ቻይና የፀሐይ ምክር ቤት በአርትራ ላይ የተጠቀሱ ማዕቀቦች እንዲሁ አገሪቱ ለጀመሩት ማረጋገጫ ላይ ደጋፊ ተጠቃላይ ማዕቀብ አስቸጋሪ ነው። በአገራችን በኩል የአጋደና የአፍሪካ ሕዝቦች ሪፐሜንደሮችን ማረጋገጫ በሚረጋገጥ ለቻይና የአርትራን ተጨማሪ ባዕሪ የመጣ ሰዎች እንዲገቡ ማዕቀቦች በአገባቡ እንዲፈጸሙ ተጠቃሚነት እንዲያገኙ የማሸገን ያስፈልጋል። በፀሐይ ምክር ቤቱ የአገራዊ አፍሪካን አገር ደጋፊ

ሆነን ለአርትራ ከፍተኛ ትሩፋት ስጦታ ለማወቅ ሂደቱ ከፍተኛ ጉዳት ነው። በጣምም በዋናው ማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል ይህ ለይ ትኩረት አደርጎ ማቀሳቀስ አገባብ ይሰጣል።

**ሉትዌንያ**

ሉትዌንያ የፀዳታው ምክር ቤት አባል ስትሆን ይህ የመጀመሪያዋ ነው። ሉትዌንያ ከአሜሪካ ጋር ማለፊያ ግንኙነት ያላት ስጦታ፣ በአውሮፓ ስራዎች አባልነቷም የስራዎቿን አቋሞች ስታራም፣ ይታያል። ይህ የጣም ምርትም አርትራ ለይ የተጣጠሩ ማዕቀቦች በአገባቡ ተራግሞ እንዲሁና ተጠናክሮ እንዲታዩ ለምደርገው እንቅስቃሴ ለረዳ እንደሚቻል ይገመታል።

ኖቬምበር 26 ቀን 2013 የሉትዌንያ ምክትል የጣም ጉዳይ ሚኒስቴር ከክብር አምባሳደር ብርሃን ገ/ክርስቶስ ጋር በአዲስ አበባ ተገናኝተው ባደረጉት ወይም ሉትዌንያ ከአትዩጅያ ጋር የደገፍ ማህበራዊ ግንኙነቷን ለማሳካት ጽንፍላት እንዳላት ገልጿል። በዚህ ረገድ አገሪቷ በአርትራ የተጣጠሩ ማዕቀቦች እንዲታዩና ተጠናክሮ እንዲታዩ ለምደርገው ባረት በጣም ጠቅላይ ደጋፊ ባትሆንም፣ የአገሪቶቿን አቋም የማይደርገት ትራዲሽን ለማስታወስ ይገባል። ስለሆነም በተጣጠሩ አገሪቶች ሉትዌንያን በመቅረብ የአርትራን እውነተኛ ባህሪ በማረጋገጥ፣ ማዕቀቦች በአገባቡ እንዲታዩና ወደፊትም ተጠናክሮ እንዲታዩ ጉዳዩን በአገባቡ ማሳሰብ ያስፈልጋል።

**ቼሊ**

ባለፉት ዓመት በታየው trend፣ ከላቲን አሜሪካ የምክር ቤቱ አባል የነበሩ አገራት በአብዛኛዎቹ ከምዕራብ አገሮች ጋር ተገራሪ የሆኑ አቋም ስጋራም፣ ተስተዋዳሪ። በሌላ በኩል በቅርቡ ከረጅም ምክር ቤቱን የተላቀቁ አገሮች (ባታላን፣ ኮሎምቢያ እና አርጀንቲና) አፍሪካን በተጣጠኑ በገታት ተጠብሮ ስጋደርገው አልታዩም። የላቲን አሜሪካ አገሮች በምክር ቤቱ ቆይታቸው አብዛኛው ትኩረታቸው በማህበራዊ ረጅም ጉዳዮች ላይ እንደነበረ ለመረዳት ተችሏል።

ቼሊ ከአስር ዓመት በፊት (2002- 2004) የምክር ቤቱ አባል ነበረች። በወቅቱ በምክር ቤቱ ጉዳዮች ላይ በተለያዩም አፍሪካን በተጣጠኑ/ ትርጉም ያለው ተጠብሮ አደርጋለች ለማለት አይቻልም። ሆኖም ግን አገሪቱ በምክር ቤቱ ቆይታዋ የአትዩጅያና አርትራ ጉዳይ በአጀንዳ ተይዞ ወይም በሚደረገበት ወቅት፣ ሆኖም ከአለም አቀፍ ስጦታ አንገር ስታይ አርትራ የተሻለ cause እንዳላት የገለፀክበት ጊዜ ነበር። በሌላ በኩል ከቅርብ ጊዜ ወይም ቼሊ ከአትዩጅያ ጋር ለመቆራረብ ፍላጎት ያሳየች ስጦታ፣ ለዚህም አገሪቶቿን የአፍሪካ ስራዎች ማሳሰብ ስለሆነ ነፃ ቼሊም የላቲን አሜሪካ አገሮች ደርጅት ጽ/ቤት በዋና ከተማ ስለሚገኝ ይህ መሰረድ በሌላ አገሮች ማህበራዊ ግንኙነት እንዲኖር ምክንያት ለሆነ እንደሚቻል ይታስባል።

ቼሊ በፀዳታው ምክር ቤት በአሁኑ አባልነቷ ለአርትራ ማህበራዊ የአትዩጅያን ባቶም የማይደርገው አቋም ታራምዳለች ብሎ ማለት ማለት አይቻልም በቅርቡ በኢንፎርሽን ክፍል ታሚ ማህበራዊ ግንኙነት ጋር በተደረገው ወይም ይህንን ማረጋገጥ ተችሏል። በአገሪቶቿ በኩል የቅርብ engagement ፈጻሚ አቋሞቹን እንዲታዩ ማደረግና በአርትራ ላይ የተጣጠሩ ማዕቀቦች በአገባቡ ማህበራዊና ተጠናክሮ ማህበራዊ እንዲታዩ ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

**ጆርጃ**

ጆርጃን የምክር ቤቱ ተለዋጭ አባል የሆነችው ሳወዲ አረቢያ በአባልነት ከተሰረዘች በኋላ withdrew በማለት ነው። ጆርጃን ከአርትራ ጋር ያላት ግንኙነትን ለማሳካት በኮሎምቢያ በኖቬምበር 30/2013 የየሰማ አምባሳደሯን Mr.



Shleiman Ghweiri በአርትራ Non Resident Ambassador አደርጋ ሾሞለች። የዕለቱ አገሮች ትብብር የሚከናወኑበት ዘርፎችም ለገና ትምህርት እንደሆኑ ለሚረዱት ተገኝተዋል።

ጆርጃን የጃንዋሪ 2014 የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ነች። በወሩም ወሰን በመካከለኛ ምስራቅ፣ በሶሪያና የሰው ልዩ open sessions አዘጋጅቶ በሌሎች ማህበራት ሚታለች። ከዚህ ሚረዳት የሚከተለው ጆርጃን ትኩረት የምትሰጣቸው አለም አቀፍ ጉዳዮች ምን እንደሆኑ ሰጧል። አርትራን በተመለከተ non-resident ambassador መስሪያ ከአገሪቱ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማክናከር እንደሚችል ያስረዳል።

በወቅቱም በአገሪቱን በኩል ጆርጃንን በመረብ አርትራ በቀጠላዎቿ የምትደርገውን የማይረብቅ እንቅስቃሴ እንዳለቆመች በማስረዳት፣ በምክር ቤቱ የተሰጡት የማጠቃለያ ማህበራት በአገሪቱ ተፈጻሚ ማድረግና በተጨማሪም ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ማስረዳት ያስፈልጋል።

**III. በምክር ቤቱ ለአንድ ዓመት በአባልነት የቆዩ አገሮችን በተመለከተ**

ሩዋንዳ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ አርጀንቲና፣ ልክሲምባርግና አወሳኝራሊያ በምክር ቤቱ ተለዋጭ አባልነት ለተጨማሪ አንድ ዓመት (2015) ይቆያሉ። የኒውደሮርክ ማህበራትን አገሪቱን አስመልክቶ በቅርቡ በሰጠው አስተያየት ደቡብ ኮሪያና አወሳኝራሊያ በአብዛኛው ከአሜሪካ ጋር የሚወሰድ አቋም እንደሚገልጹት በአንጻሩ አርጀንቲናና ልክሲምባርግ ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ወይንም ተግባር እንደሚደርጉ ገልጿል። ሩዋንዳም ከማህበራት ጋር በተለያዩ ደረጃ በዘርብ ተገናኝቶ ላይ ምክርቤቶችን ብቻ ያደርገዋል። አርትራን በተመለከተ forthcoming በወቅቱ ለሚሰጡ ሚዲያዎችን መቆጣጠር እንዳለባቸው ተገልጿል። በወቅቱም አገሮቹን አስመልክቶ የኒውደሮርክ ማህበራትን firsthand ሚዲያ ስላለው በተጣጠሩ በአርትራ ላይ የተሰጡት ማጠቃለያ በአገሪቱ እንዲታዘዙና ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በምትደርገው ማህበራት ጋር እየተመዘገቡ መቀጠሉን ተገቢ ይሆናል።

**4. ማጠቃለያ**

በአርትራ ላይ የተሰጠው ማጠቃለያ ችግር ወሰን ገብቶል ባይባልም፣ ፈተና ላይ እንደሆነ ብዙ ምልክቶች አሉ። በአርገጥ ማጠቃለያ ለማንሳት በተለሉ የሚከተሉ አይደሉም። ዞሮ ዞሮ አርሳሱን (pen) የያዘችው አገር፣ ዩናይትድ ስቴትስ እውነት እስካልለወጠች ድረስ የማጠቃለያ ማህበራት አደጋ አይኖርም። ሆኖም የዘለጠ ዓርሰ የለው እንዳይሆን ቀስ በቀስም እየተሰረዘ የሚሆንበት ስደል ዝግ አይደለም። ይህንን ለመከላከል ነው በኛ በኩል ዘፍተኛ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚገባን። የዚህ ማጠቃለያ አላማም ይኸው ነው። በሚረዱ ላይ በአርትራ በኩል የሚደረገው አደገኛ እንቅስቃሴ ሳይለወጥ፣ በተጨማሪም ብዙ አርትራ ማጠቃለያ ዓርሰ እንዳይኖረው የምትደረገው አደገኛ እንቅስቃሴ በተሰጠበት ወቅቱ ከባድ ለዎን ይኖራል። በሚከተለው በዚህ ማጠቃለያ አርትራን Marginalize ለማድረግ ሚዲያ ብዙም የሚያጠቃይ አይደለም። በወቅቱም ነው በአርትራ በኩል ዘፍተኛ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በሚደረግ ላይ ያለው፣ የኛ Challenge በአርትራ ላይ የሚደረገው እንቅስቃሴ የአኮኖሚ ሳይሆን የIGAD ወቅቱን ማስረገጥ ላይ ነው። ይህ ቅድሚያ የሚሰጠው ግብ ሆኖ ርብርብ ለደረገለት ይገባል።

**የተ.መ.ድ ፀሐፊ ምክር ቤት በአርትራ ላይ ያሳለፉት የማዕቀብ ሙኬዎች አተገባበር እንዲጠናቀቅ**

**ለማስቻል የተዘጋጀ አቅድ**

**መግቢያ**

አርትራ በቀጠናቸው በምሥራቃዊው ፀረ- ሙከራ ምክር ቤት ለአሸባሪ ደርጅቶች ለሌሎች በምክርቤታቸው ወታደራዊ የማክራያልና ገንዘብ ደጋፊዎች የተካሄደው የተባበሩት መንግሥታት የፀሐፊው ምክር ቤት እ.ኤ.አ በ2009 እና 2011 ፀሐፊ የማዕቀብ ሙኬዎች /Sanctions Resolutions/ በተከታታይ ማሰጠት ይታወቃል። የፀሐፊው ምክር ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ዳኔዎቹ 2009 በአርትራ ላይ ባስተላለፈው ሙኬ - 1907 (2009) በዋናነት ስለት ማዕቀቦችን የሚሰጡ ሲሆን፤ እነሱም የሰር ሙሪያ፣ የገዛ እገዳና የንብረት/ሀብት ማዕቀቦች ናቸው። ይህን እንደ አርትራ ለአሸባሪ ሌሎች የምክርቤታቸው ደጋፊዎች የፀረ ሰላም እንቅስቃሴዎችን አጠናክሮ በመቀጠል፤ ምክር ቤቱ በ2011 አገሪቱ ከሙከራ ስያሜ የምንገኘውን ገቢና ከደህንነት አላላት የምክርቤታቸውን 2% ታክስ ለአፍሪካ ተግባር እንዲታወቅ እንዲገባ በአገሪቱ የሚረገጡ አዳዲስ እንቅስቃሴዎችን የፋይናንስ ዝግጁዎች ለፀረ-ሰላም እንቅስቃሴ እንዲያወሉ አስረገጧቸው ከትልቅ ተግባር በአባል አገሮችና በአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት በኩል እንዲደረግ የሚከፈት ተጨማሪ የማዕቀብ ሙኬ 2023/11 አሳልፏል።

የፀሐፊው ምክር ቤት በአርትራ የተሰጠው ማዕቀብ ለሰጠታቸው ያቋቋሙ የሞከሩትን ገደብ ለማሻሻል፤ በሰጠው ግድብ ለማሻሻል እየቀረበ የሚገኝ ሲሆን፤ በዚህ ረገድ ቡድኑ በ2012 እና 2013 ባወጣቸው ረገጾች በአንድ በኩል አርትራ በራሷና በሙከራ ላይ የተሰጡትን የሰር ሙሪያ ማዕቀቦች በመሰኘት ለአሸባሪዎች ለማዕቀብ ፀረ-ሰላም ሌሎች የወታደራዊ፣ የማክራያልና የገንዘብ ደጋፊዎች እንደሆኑ በሰር ሙሪያ በሚገኘው ደረጃ ላይ ለአሸባሪዎች ለማዕቀብ ሙኬዎች በሚከፈቱት ሙከራዎች የማዕቀቦችን አረጋግጦ የተከሰቱ ሃሳቶችን (Breaches) አስጠልፎ ማስታወሻ የሰጠው ረገጾች ለተ.መ.ድ ዋና ፀሐፊ ለተቆጣጣሪ ቡድኑ እየቀረበ እንዲሆን የማዕቀብ ሙኬው በሚረገጠው ደረጃ ተረጎሞ እንዲሆን አስታወቋል። በመሆኑም የሞከሩትን ገደብ ለማሻሻል ማዕቀቦች ሳይሆኑ እንዲቀሩ ለሚደረገው የማዕቀብ ሙኬዎችን የማዕቀብ አላላትን ለማሻሻል ዝግጁ አስተዋጽኦ ስላለው ይኸው በአባል አገራት በኩል ታማኝነት እንዲያገኝ ማደራጀት በላይ አስረገጧቸው ነው።

በሌላ በኩል ከፀሐፊው ምክር ቤት አላላት እንዲቀሩ የማዕቀብ ሙኬዎች ከሚከፈቱት በፊት ያሳዩት ያለመገናኛ ፍላጎትና በሙከራዎች ተቆጣጣሪ ቡድኑ ያቀረባቸው የአረጋገጡ ረገጾች ማሻሻያ ያለባቸውን ያሳያቸዋል። ለአንድ ወገን ያደል ናቸው የሚል ስሜት በሙከራዎች እንዲቀሩ አባል አገሮች ደግሞ የማዕቀቦችን አረጋግጦ ከተከፈሉ ሃሳቶቻቸው ጋር በማያያዝ እንዲገቡ አርትራ በማዕቀቦች ምክንያት የገለጹት የሙከራና የሙከራ ፊታማ ሁኔታዎች (የአሰራር ችግር፣ ከሰላም አቀፍ ህብረተሰብ መጠለል ጠበቀ...) እንዲገቡ ትንሽ አገር መኮንን የተሰጠው አገሮች sympathy እና understanding ማግኘት ለማዕቀብ ሙኬዎች ተረጎሞ እንቅስቃሴ እንዲረገጡ ይገመታል። ከዚህ በተጨማሪ የአርትራ መንግሥት በተለያዩ ጊዜያት፡-

- ማዕቀብ በአጋድ አባል አገራት ተግባራዊ በአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ተቀባይነት አግኝቶ በተ.መ.ድ ፀሐፊው ምክር ቤት ወደ ጉን በመቀየር ጉዳይ በአገራችንና በአንዳንድ ኃይላን መንግሥታት ግሪትና ጣዳ የተሰጠው ሙከራና ይህም የአስተዳደርና የሀይላን መንግሥት ፍላጎት ለማሟላት የተደረገ ሙከራን እየገለፀ የምንገኘው መሆኑ፤
- ማዕቀብ የአገሪቱን የአሰራር ማዕቀብ ለማሻሻል ለሙከራ በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀሩትና አገሪቱን ከደህንነት ለመላቀቅ የምንደርገው ሃረት አደጋ ማሻሻል፤ በዚህ ምክንያት ህዝቡ ለረሀብ ለሰርዛት

እንዲሁም የአገሪቱ ወጣቱ ሀይል ለአስከፊና አስታቢ የህገ ወጭ ዝግግር እንዲያረገግና ለከፍተኛ አደጋ እንዲጋለጥ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ፤

- ማዕቀቡ ከአገሪቱ ጋር የማሰሩ አገሮች ጋር ያለውን የደንበር አካባቢ ወሳኝነት እያስፋፋ እንደሚሆን ይኸውም ለአገሪቱ አላማኒታትና በአጠቃላይ የክልሉን ስላምና ዕድገት አደጋ ወስነው የከተተው መሆኑ፤
- በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ በኩል ለሶማሊያ ሆነ ለሌሎች አሞኖ ያሉ ብሔሮች ምንም እንኳን የወታደራዊ ፣ የሚከራይል ወይም የፋይናንስ ደጋፊ የሆኑት መሆኑ እና
- የአርቲራ መንግሥት ከአቅዳሪያ ጋር ያለውን ግንኙነት በወይይት ለመፍታት ፍላጎት ያለው መሆኑን

በመሆኑም የአንዳንድ አባል አገራትን አወቅታና ደጋፊ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚሆነውን ለመግንዘብ ተችሏል፡፡ ይህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአርቲራ መንግሥት እየተሰከረ የመሆኑ የሚሰላሰስና ከአለም አቀፍ ሕብረተሰብ ጋር የጀመረው አዳስ engagement የማዕቀባቱን ዕንቁ መቀጠልና አስፈላጊነት በደጋግ እንዲሰጥ እያደረገው እንደሚሆን ይገመታል፡፡

የአርቲራ ፕሬዝዳንት በአንዳንድ አገሮች በቅርብ ያደረጉት ጉዞዎች የጋራዜ አሞክራሪያቸው በጋራ ስብሰባዎች ምክር ቤት ማዕቀብ ኮሚቴ ለቀመነበት ጋር ያደረገው ንግግር ወብተ... ይህንን ዓላማ የያዙ እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ መሆናቸው አዳጋች አይሆንም፡፡ አርቲራ ማዕቀባቱን ከአርቲራ- አቅዳሪያ የደንበር dispute ጋር ለማያገዝ በተለይም አገራችን የአሜሪካን ደጋፊ በማግኘት የዓለም አቀፍ ሕገ በመሆኑ ግዛቷን በሃይል እንደያዘች፣ ከደህንነት ለመጠበቅ ለምደርገው ጥረት ማዕቀባቱ እንቅስቃሴን እንደሆነባትና በአጠቃላይ ተጠባ (victim) መሆንም በተገኘ የአለም አቀፍ ስብሰባዎችና መደረገው መገኘት የዚህ እንቅስቃሴ አካል እንደሆነ መሆናቸው አይደለም፡፡

አገራችን በአርቲራ ላይ የማዕቀብ መሆኑም እንዲታሰብ የአጋድ አባልነት አገራችን በሰብተሰብር እንዲሁም በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግሥታት ደርጅት በግንባር ቀደምትነት መቀሰቀስ የሚችል ስህን ወኪሎች ከተለያዩና በጋራ ግን የወኪሎችን አረፋፊም አስመልክቶ ጉዳይን በባለቤትነት ስሜት ነገር በወያዝ በተቀናጀና ተከታታይነትና ባለው መልኩ በሞናው መ/ቤትም ሆነ በወጭ አገር በሚኖሩ አምባሰዎችን ፣ ቋሚ መልሰከተኛ ጽ/ቤቶቻችንና ቆንሰላ ጽ/ቤቶቻችን የተደረገው እንቅስቃሴ አሳስተኛ ሆኖ ይታያል፡፡ ይህ ሁኔታ በአሁኑ ወቅት የአርቲራ መንግሥት ማዕቀባቱ እንዲሁ እያደረገ ካለው አዳስ አቀራረብ ጥረት አካሄድ በአገራችን በኩልም ማዕቀባቱ እንዳይሁኑ ለህብረ- እንቅስቃሴ ካልተደረገ በስተቀር ቀደም ስል የማዕቀብ መሆኑም እንዲታሰብ የተደረገው ከፍተኛ ጥረት መፍ ሆኖ ይቀራል፡፡ ስለሆነም በአርቲራ በኩል የሚደረገው ጥረት ለመቀጠል፤ አርቲራ ማዕቀባቱን እየሰከሩ እንደሚሆኑና የአርቲራን መንግሥት እውነተኛ ባህሪውን በማግኘት ማዕቀባቱ በሚደረገው ሁኔታ ተግባራዊ እንዲሆንና እንዳይሁኑ ለማድረግ በመሰሪያ ቤቶችን በኩል እቅድ አወጣጥ መቀሰቀስ ተገቢ መሆኑ ታምቷል፡፡

በዚህ መሠረት የተ.መ.ድ ዕድገት ምክር ቤት በአርቲራ ላይ ያሳለፈቸው የማዕቀብ ወኪሎች ተሰናክረው እንዲታሰቡ በአጭር እና ረጅም ጊዜ የሚከናወኑ ተግባራት፣ አከናዎኝ አካላትና ተግባራት የሚከናወኑበትን የጊዜ ስሌዳ የያዘ ስቅድ ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡

አባሪ፡

ፍ ገጽ ስቅድ

የተ.መ.ድ ፀጥታ ምክር ቤት በአርቲራ ላይ  
ያሳለፉት የመኮቀብ ወሥኔ ምቹ አተገባበር  
እንዲጠናከር ለማበቻል የተዘጋጀ እቅድ















# MEMO



# **Aide Memoire**

## **Why Were Sanctions Imposed on Eritrea?**

## **Aide Memoire**

### **I. Why Were Sanctions Imposed on Eritrea?**

1. Since its independence in 1991, Eritrea has gone to war with all its neighbors, except Saudi Arabia. Its belligerence and bellicose approach to foreign policy has been a source of instability and suspicion in the Horn of Africa. Eritrea has shown scant inclination to interact with its neighbors on the basis of respect for international law and norms that govern inter-state relations. Our sub-region has, as a result suffered much. The evidence is overwhelming.
2. The illicit activities of the Eritrean regime and its companies in Africa, the Middle East and Europe are very well documented and exhaustively narrated in UN Monitoring Group reports on a regular basis. As Former Prime Minister Meles Zenawi told the UN Security Council on 5 December 2011 *"[Eritrea's behavior] is a problem of the attitude of a certain clique in Asmara that has never grown up from being a rebel group. It is a problem of lawlessness and reckless disregard for international norms."*
3. The efforts to bring the Eritrean regime to sobriety and rationality were not limited to the effort by IGAD and the neighboring countries. The African Union, the EU and the United Nations all have endeavored to convince the regime to abandon its destructive actions and behave as a responsible member of the international community. Unfortunately, all these efforts have fallen on deaf ears and the Eritrean regime

has persisted in its harmful behavior by resorting to even more dangerous activities.

4. In 2007 Eritrea unilaterally decided to leave IGAD and in June 2008 it occupied Djiboutian territory. As the 2010 report of the United Nations Somalia Monitoring Team puts it. *“Eritrea has maintained training facilities for members of Somali armed opposition groups [mainly Al-Shabab] since at least 2006, and has at times deployed trainers and/or military advisers to assist armed opposition groups inside Somalia.”*
5. This dangerous trend forced the countries of the region to take an unprecedented position in July 2009 during the IGAD Assembly of Heads of State and Government by calling on the UN Security Council to impose *“targeted sanctions against all those, and in particular Eritrea who continue to pose obstacles to peace and stability in Somalia through the provision of assistance to the extremists including foreign forces who continue to cause mayhem in Somalia.”*
6. This call was endorsed by the AU Assembly of Heads of State and Government during its 13<sup>th</sup> ordinary session in Sirte, in July 2009. During that Assembly session, AU Heads of State agreed with the proposal of IGAD and requested the UN Security Council *“to impose sanctions against all those foreign actors, both within and outside the region, especially Eritrea, providing support to the armed groups engaged in destabilization activities in Somalia, attacks against the TFG, the civilian population and AMISOM, as well as against the*



*Somali individuals and entities working towards undermining the peace and reconciliation efforts and regional stability*". This is how the effort to impose sanctions on Eritrea began. It is not the work of some external forces, big or small, as Eritrea claims.

7. The UN Security Council responded to the request of IGAD and the African Union by adopting resolution 1907 (2009), which demanded that Eritrea, cease arming, training and equipping armed groups such as Al-Shabaab, which has been categorized as a terrorist organization by the United Nations and the African Union. It further demanded that Eritrea ceases facilitating travel and other forms of financial support to individuals or entities designated by the UN Security Council's Sanctions Committee, which was established pursuant to resolution 751 (1992), on Somalia and other Sanctions Committees, such as the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) on Al-Qaida and the Taliban.

Moreover, Resolution 1907 (2009) imposed embargo on arms and associated material to and from Eritrea. In this connection, UN Security Council called upon all States to inspect all cargo to and from Somalia and Eritrea, and upon discovery of prohibited items, to seize and dispose of. The Resolution also imposed travel restrictions and an asset freeze on individuals, including but not limited to, the Eritrean political and military leadership, so designated by the Sanctions Committee on Somalia, as well as to governmental and parastatal actors and entities privately

owned by Eritrean nationals living within or outside Eritrean territory.

8. These sanctions were imposed with the hope that it would dissuade Eritrea from supporting Al-Shabab and destabilizing the sub-region. It was also designed to urge the Eritrean regime to find a peaceful resolution to its border dispute with Djibouti. However, yet again, this hope was shattered, when the Monitoring Group, in its 2011 report, revealed that the Eritrean regime continued its support to Al Shabab. The regime has also blocking all efforts to find a solution to the Eritrea-Djibouti border dispute. According to the UN Monitoring Group report of 2011 *"Asmara's continuing relationship with Al-Shabaab, for example, appears designed to legitimize and embolden the group rather than to curb its extremist orientation or encourage its participation in a political process. Moreover, Eritrean involvement in Somalia reflects a broader pattern of intelligence and special operations activity, including training, financial and logistical support to armed opposition groups in Djibouti, Ethiopia, the Sudan and possibly Uganda in violation of Security Council resolution 1907 (2009).... It is also symptomatic of the systematic subversion of the Government of Eritrea and party institutions by a relatively small number of political, military and intelligence officials, who instead choose to conduct the affairs of state via informal and often illicit mechanisms, including people smuggling, arms trafficking, money-laundering and extortion.* The Monitoring



Group has also documented in detail Eritrea's support for terrorism, including unsuccessful, planned attack on the January 2011 African Union Summit in Addis Ababa.

9. Confronted with this monumental challenge which has continuously been proven by irrefutable evidences from the UN Monitoring Group, IGAD had no option but, once again, to request *"the UN Security Council to fully implement the existing sanctions and impose additional Sanctions selectively on the Eritrean Regime specially on those economic and mining sectors that the regime draws on including the Eritrean Diaspora as well as ensuring compliance with previous decisions of the UN."*
10. Heeding the calls of the sub-region for action against Eritrea's continued irresponsible and dangerous behavior, and convinced by the incontrovertible evidence presented by the Monitoring Group, the UN Security Council passed resolution 2023 (2011), whereby a call was made to all member States *"to ensure strict implementation of the arms embargo"* put in place by Resolution 1907 (2009). Furthermore, Resolution 2023 condemned the Eritrean government's use of a *"Diaspora tax"*, which is levied on individuals of Eritrean descent living overseas, to finance the supply of weapons and other support to extremist forces in Somalia and other countries in the region. The resolution also urged all member States to introduce due diligence guidelines to prevent the provision of financial services which would contribute to Eritrea's violation of relevant Security Council resolutions.

11. Eritrea's defiant stand against international law and the above-mentioned UN Security Council Resolutions continues to threaten the peace and security of the sub-region. The Monitoring Group in its July 2012 report said *"Eritrea continues to harbour, train and equip armed opposition groups from neighboring countries, especially Ethiopia, in violation of resolution 1907 (2009). As during the previous mandate of the Monitoring Group, some members of these armed groups are deployed from Eritrea via Somalia, in violation of the general and complete arms embargo and resolution 1844 (2008)."*
12. On a number of occasions, the Monitoring Group reported that, despite international consensus on the need for strict compliance of the sanctions regime on Eritrea, its implementation has left much to be desired.

## **II. Eritrea's Two-Pronged Policy**

13. Asmara has recently started to implement a two pronged approach in its foreign policy, with the aim of easing the sanction. The first one is aimed at convincing the international community that it has changed its behavior and that it is being unfairly penalized by the UN Security Council and the major powers. The regime argues that the sanctions are unfair against a very poor and small country like Eritrea. This charm offensive is aimed at scuttling the sanctions regime without making any substantive changes with respect to addressing

the concerns of the sub-region which are in the first instance the reason for the imposition of sanctions.

14. The Second, and the more substantive one, is Eritrea's position towards the region. Here, Asmara has made no changes. The regime has continued to destabilize countries of the region, including through financial, military, intelligence and non-military assistance, such as the provision of training centers, camps and other similar facilities for armed groups, passports, living expenses, or travel facilitation.
15. Some improvements that the region has recently seen, such as in Somalia, are a result of partial implementation of the sanctions regime that has relatively weakened the capacity of the Eritrean leadership to create havoc in the region without restraint.
16. But, as the Monitoring Group in its most recent report (July 2013) has abundantly made it clear that the Eritrean regime has not in any way changed its policy towards the region. The report says "*[the Monitoring Group] has received concrete evidence of continuing Eritrean support to Mohamed Wali Sheikh Ahmed Nur, an Al-Shabaab-allied Darod / Marehan clan leader who has been named as an agent of Eritrea in two previous Monitoring Group reports. Ahmed Nur continues to be involved in mobilising Al-Shabaab in the Gedo region of southern Somalia.*" The report further elaborates that "*Whereas the Government of Eritrea previously coordinated much of the financing of Somali armed groups and other illicit*

*activity from its Embassy in Nairobi, it has now shifted and diversified such operations to the Sudan, South Sudan, Uganda and Yemen, as well as fronting a number of business operations in these locations. These intelligence and business networks create important support structures for Asmara to execute any policy of regional destabilization, including providing support and assistance to representatives of Al-Shabaab."*

17. These Eritrean clandestine activities not only contravene the norms that govern international relations but reaffirm that Eritrea, despite the sanctions resolutions, has continued to be the primary source of instability for the countries of the region. This is partly a result of failure on the part of the international community to fully implement the sanctions regime. The role of foreign companies has in particular been significant in helping Eritrea persist in its destructive policy without suffering the consequences of such behavior.
18. The Security Council, for example, through its resolution 2023 (2011) decided that *"in order to prevent funds derived from the mining sector of Eritrea contributing to violations of resolutions 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) or this resolution, [states] shall undertake appropriate measures to promote the exercise of vigilance by their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction that are doing business in this sector in Eritrea including through the issuance of due*

*diligence guidelines, and requests in this regard the Committee, with the assistance of the Monitoring Group, to draft guidelines for the optional use of Member States "*. Two years have passed since the adoption of this resolution and to the dismay of those in the region this due diligence guideline has not yet been issued so far.

19. The Horn of Africa has for so long been suffering due to protracted conflicts. The latest development in South Sudan highlights the challenge of the region. The Security Council, as the primary body responsible for the maintenance of international peace and security, has to ensure the full implementation of the sanctions regime, including issuance of due diligence guideline, in order to bring about a tangible behavioral change in Asmara. By implementing the sanctions and assisting Eritrea to make substantive change in its approach, the Security Council would prevent another conflict in the region. Eritrea's conduct toward the latest challenge the region faces in South Sudan makes this need, more, not less, vital.

**Excerpts from the Report of the  
Monitoring Group on Somalia and  
Eritrea pursuant to Security Council  
resolution 2060 (2012): Eritrea<sup>1</sup>**

---



# **Excerpts from the Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security Council resolution 2060 (2012): Eritrea\***

## **1. Eritrean support to spoilers in southern Somalia**

The Monitoring Group has received concrete evidence of continuing Eritrean support to Mohamed Wali Sheikh Ahmed Nuur, an Al-Shabaab-allied Darod/ Marchan clan leader who has been named as an agent of Eritrea in two of its previous reports.

Whereas the Government of Eritrea previously coordinated much of the financing of Somali armed groups and other illicit activity from its Embassy in Nairobi, it has now shifted and diversified such operations to the Sudan, South Sudan, Uganda and Yemen, as well as fronting a number of business operations in these locations. These intelligence and business networks create important support structures for Asmara to execute any policy of regional destabilization, including providing support and assistance to representatives of Al-Shabaab.

## **2. Violations of the general and complete arms embargo**

The Monitoring Group has obtained evidence of several violations of the arms embargo on Eritrea imposed by Security Council resolution 1907 (2009), specifically in paragraph 5, which prohibits the sale or supply to Eritrea of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial and other assistance,

---

\* The most recent report of the Monitoring Group issued on 25<sup>th</sup> of July 2013, as document of the Security Council under the symbol S/2013/440. The full report can be accessed at [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2013/440](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/440)

related to the military activities or to the provision, manufacture, maintenance or use of these items.

Information and documentation obtained also indicate that the Government of Eritrea is misrepresenting and obscuring its procurement procedures for spare parts, vehicles, aircraft and assistance related to military activities. Eritrea tends to procure such items utilizing individuals and private entities with no official relationship to the Government of Eritrea or record of previous involvement in military procurement in order to conceal the military purposes of such procurements.

The Monitoring Group has documented the provision of assistance to facility operated by the Eritrean Defense Forces that serves as a central workshop for the production, modification and repair of civilian and military and paramilitary equipment. The facility, at Asha Gologol, located nine kilometers southwest of Asmara international airport and known as the Department for Governmental Garages, hosts large warehouses of spare parts for military equipment and military and civilian vehicles, including tanks, and employs hundreds of mechanics and load operators involved in the manufacture, refitting and repair of such equipment and weapon systems. The facility is the logistical heart of the Eritrean Defense Forces and is visited regularly by President AIwerki.

The Monitoring Group has obtained evidence of Eritrea's importation of decommissioned military trucks coordinated by Tekeste Tesfamicael, a Norwegian and Eritrean dual citizen operating as a broker for Colonel Weldu Gheresus "Barya". Tesfamicael is also a self-confessed agent of the Government of Eritrea.

The presidential aircraft is a Grumman Gulfstream II G-1159, serial number 160, manufactured in 1975 in the United States of America. It has borne registration number E3-AAT since its exportation from the United States on 14 December 2011, where it had been registered under the number N-241MH. On 27 October 2011, Bernard Aviation Incorporated, a company based in the United States sold the plane to Nasair Eritrea, a private Eritrean airline company reportedly registered in the British Virgin Islands, operating irregular flights from Asmara to Dubai, Nairobi and Saudi Arabia. It was exported to Eritrea on 14 December 2011 by way of the airport in Heraklion in Greece. On 2 October 2012, two Eritrean Air Force pilots defected with this aircraft to Saudi Arabia. After landing at Jizan airport, they asked for political asylum. The fact that two senior Eritrean Air Force pilots were flying a business jet owned by Nasair Eritrea confirm a pattern that has already been observed, whereby the Eritrean regime uses legitimate private businesses without any reported involvement in military affairs as a cover for military-related activities. The fact that they defected while flying the plane empty may also indicate that this aircraft was not only used to transport passengers. In addition, the specific profile of the two pilots, involved in flying civilian aircraft to Somalia and the Sudan for the Eritrean external military intelligence service, may indicate that the presidential jet was also used to conduct similar operations.

### **3. Revenue collection outside Eritrea**

Taking note of paragraphs 10 and 11 of resolution 2023 (2011), in which the Security Council decided that Eritrea should cease the use of the "diaspora tax", the Monitoring Group has conducted investigations to test whether such revenue collection practices have in fact ceased.

Following the previous report of the Monitoring Group, the Governments of Canada and Germany confronted Eritrea's consular representatives in their respective jurisdictions and warned against the continuation of diaspora taxation. However, the Group has obtained receipts, dated 2012 and 2013, which document taxation by the Government of Eritrea of its citizens living in the United Kingdom, Italy, Sweden and Canada, and it has been reliably informed by dozens of Eritrean citizens living in the diaspora of taxes being levied in other countries with significant Eritrean populations. While formal collections may have ceased in the United States, Eritrean citizens reported that they continue to pay taxes through an informal network of tax collectors who then transfer cash donations directly back to Eritrea. In addition, coercive measures are being applied by Eritrean consulates, including the refusal of passports to citizens who do not pay their taxes.

The Group has obtained documentary evidence that the Government of Eritrea continues to raise finances for contribution to the Eritrean armed forces as part of its tax collection activities in the diaspora. The receipt from the Consulate General of Eritrea in Toronto, Canada, dated January 2013 shows a requirement by an Eritrean citizen in Toronto to pay 300 Canadian dollars to the military forces of Eritrea. In addition, the documents show instructions given by the Consulate that all payments as of 1 September 2012 must be routed through a correspondent bank in Frankfurt, Germany, for onward transmission to the Housing and Commerce Bank in Eritrea, which is owned by the ruling PFDJ party.

The Monitoring Group has continued to receive reports from human rights and refugee associations on the ongoing smuggling of thousands of Eritreans through the Sudan, into Sinai in Egypt and subsequently into Israel, although, since the completion of a defensive wall on the Israeli border with Egypt in 2012, most refugees now end their journeys in Egypt, most often in Cairo. On the way they are frequently subjected to torture and beatings or held hostage for ransom by Bedouin of the Sinai, in Egypt, and Rashaida Bedouin gangs in the Sudan and Eritrea, who often operate in tandem with Eritrean agents. Together, they extort sums as great as \$40,000 from family members of the victims living in the diaspora.



#### **4. Revenues from the mining sector and due diligence**

In its resolution 2023 (2011), the Security Council called upon Eritrea to demonstrate transparency in its public finances, including through cooperation with the Monitoring Group, and requested the Committee, with the assistance of the Group, to draft guidelines for the optional use of Member States to prevent funds derived from the Eritrean mining sector from being used to contribute to violations of resolutions 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009), and 2023 (2011).

In light of the covert and fungible nature of hard currency management in Eritrea the cash transfers by the Government of Eritrea to agents of Al-Shabaab, as documented in a previous report of the Monitoring Group (S/2011/433), and Eritrea's current connections to political spoilers and agents of Al-Shabaab, the Group recommends that the Committee consider the implementation of due diligence procedures for the control of mining revenues. Such procedures could mitigate the risks that hard currency raised through mining revenues could be appropriated and channelled through the regime's various financial structures, and subsequently used for activities that would constitute a violation of any of the above-mentioned resolutions.

According to the Ministry of Energy and Mines of Eritrea, there are no less than 21 exploration mining companies and one production company operating in Eritrea.

In its previous report (S/2012/545), the Monitoring Group proposed three options for the Committee's consideration on how best to apply due diligence procedures to the mining sector in Eritrea. The full scope of these options, as set out in that report (S/2012/545, paras. 115-121), are as follows:

- (1) Voluntary disclosure and earmarking;
- (2) Joint supervision;
- (3) Mandatory disclosure.

Option 3 requires host Governments of companies with mining interests in Eritrea to disclose details of all payments to the Government of Eritrea, which would allow national authorities and/or the Monitoring Group to follow up on any relevant enquiries. This option would pose considerable practical problems, notably the difficulty of conducting financial investigations in Eritrea. Even should there be capacity to pursue the trajectory of specific financial flows from Eritrea abroad, the Group is likely to run into numerous legal obstacles in gaining access to information related to such financial flows, which must pass through any number of overseas correspondent banks and/or money transfer agencies.

As such, the Monitoring Group believes that option 1 and option 3, whether on their own or applied together, would be insufficient to mitigate the risk of any funds being diverted towards violations of relevant Security Council resolutions. Even if funds were to be transparently recorded by companies and the Government of Eritrea and received at a designated central



account, there would be no guarantee that such revenues would not be misappropriated through the opaque hard currency management system.

Consequently, the Monitoring Group recommends option 2 as the only viable alternative until such a time as the Security Council decides to lift sanctions on Eritrea. Under this option, companies would be required to pay into a jointly administered account, involving the Government of Eritrea and an international supervisory body that could approve the distribution of such funds for specifically earmarked purposes. The account could be an escrow account, held by the Government of Eritrea and a supervisory agent appointed by the Security Council, or by an external body such as the World Bank or the African Development Bank. A comparable model might be Liberia's Governance and Economic Management Assistance Programme (GEMAP). In addition, this option could be implemented in parallel with options 1 and 3, as supplementary measures.

## **5. Recommendations**

### **Arms embargo**

The Monitoring Group recommends that the Security Council establish a notification and five-day non-objection procedure for approving the importation into Eritrea of certain categories of civilian equipment and spare parts that could be used for military purposes, including civilian aircraft and high mobility and tracked vehicles.

### **Extraterritorial collection of revenues**

The Monitoring Group recommends that the Security Council and the Committee request Member States, notably those with sizeable Eritrean diaspora populations such as Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Kenya, Norway, Saudi Arabia, South Africa, South Sudan, the Sudan, Sweden, Switzerland, Uganda, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States, to submit implementation reports pursuant to paragraph 11 of resolution 2023 (2011) by 31 December 2013.

### **Due diligence on mining revenues**

The Monitoring Group recommends the adoption of a due diligence framework for the control of Eritrea's mining revenues, as set out above. The Group recommends the creation of an escrow account for the receipt of taxes, royalties and equity payments due to the Government of Eritrea, which could be jointly and voluntarily managed by the Government of Eritrea and by an appropriate third party. The joint supervisory body could be based partly on the concept of GEMAP introduced in Liberia.

**A Brief Background Information  
on**

**Key provisions, Status of  
implementation and arguments**

**by Eritrea for lifting the  
Sanctions Resolutions:**

**1907 (2009) and 2023 (2011)**

**A Brief Background Information on: Key provisions, Status of implementation and arguments by Eritrea for lifting the Sanctions Resolutions: 1907 (2009) and 2023 (2011)**

- In 2009, the United Nations Security Council, by Resolution 1907 (2009), imposed an arms embargo (import/export) on Eritrea, travel restriction and asset freeze on its political and military leaders because of Eritrea's destabilization role in Somalia – its support to armed groups, including Al – Shabaab for undermining peace, security and political reconciliation in Somalia.
- Again, after two years, the Security Council reinforced the Sanctions by Resolution 2023(2011) because of not only the provision of support to the terrorist groups in Somalia, but also of its destabilizing and subversive activities in the sub – region. This resolution expanded the sanctions regimes to include the 2% Diaspora tax levied on Eritreans in Diaspora and the mining sector – with a view to stopping the use of revenues collected from the two sources to support, directly or indirectly, armed opposition groups in the sub – region.
- The Somalia and Eritrea Monitoring Group, since the adoption of the sanctions resolutions, in numerous reports submitted to the Security Council, through the Sanctions Committee on Somalia and Eritrea, has confirmed repeated and systematic violations of the resolutions by Eritrea and made recommendations to strengthen the implementation of the resolutions – which include options on how to monitor and supervise the proceeds from the mining sector not to be used for destabilizing purposes, in addition to expediting the Due Diligence Guidelines which the Security Council requested the Sanctions Committee, with the assistance of the Monitoring Group, to prepare.

- Unfortunately, the leadership in Asmara, by disregarding the findings and conclusive evidence contained in the reports of the Monitoring Group and repeated calls by the Security Council to desist from its destabilization acts, has continued with its policies of subversive activities in the sub – region. Paradoxically, Eritrea, instead of complying with the resolutions, it has recently begun engaging in futile exercise to mobilize support for lifting the sanctions by arguing that:-
  - No solid evidence was presented proving that Eritrea is a threat to stabilizing the region by discrediting and undermining the Monitoring Group’s independence, objectivity and integrity as well as by saying that the Group is biased towards it.
  - Eritrea is a victim of targeted sanctions because of its own independent views which are at variance with sub – region’s policies and approaches pursued by USA and Ethiopia. As to the specific aspects of the targeted sanctions, Eritrea believes that:-
    - The sanction on mining sector is aimed at undermining the efforts of the Eritrean government to extricate its poor people from abject poverty through economic growth.
    - The sanction on arms denies its inherent right of self-defense in case of aggression and occupation by hostile powers.
    - The sanction on travel is intended to obstructing Eritrea’s diplomatic engagement with the outside world thereby making it a pariah state.
  - It has been engaging in peacemaking efforts in the sub – region (Sudan) and is requesting the re – admission of IGAD membership in order to enhance its contribution to the resolution of disputes in the sub – region.
  - By linking the border dispute with Ethiopia, in particular by echoing that its sovereign territory is occupied by Ethiopia in violation of international law.

# Concept Note